

ቁ. 07105/2012
07/14/16

ለክቡር ዶ/ር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ

የኢኮኖሚክስ ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር

አዲስ አበባ

ጉዳዩ:- የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የ2011 በጀት ዓመት

ሂሳብ አዲት ሪፖርትን ይመለከታል

በርዕሱ የተጠቀሰውን የአዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ
አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።



ከሰላምታ ጋር

#

መቅደስ ጌታቸው

ተ/የአዲት ስራ አስኪያጅ

ግልባጭ:-

➤ ለባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት

(ከ4 ገጽ የአዲት ሪፖርት ፣

የስራ አመራር ሪፖርት 11 ገጽ


እና 13 ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች ጋር)

አዲስ አበባ



የኢትዮጵያ ባዮ ቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት

**የ2011 በጀት ዓመት
ሂሳብ አዲት ሪፖርት**



**ጥር/2012
አዲስ አበባ**

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት


የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛ እና የካፒታል በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ስራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣን ሲሆን ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶች ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል፡፡



የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውናለን።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑንና በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በመ/ቤቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ← የገቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ← የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ← የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ← የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ← የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ← የሂሳብ ማመዛዘኛ፣



የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የ2011 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት በኢንስቲትዩቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።


ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የኦዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም፤ ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

1. የፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ዓ.ም. በክፍል ሁለት አንቀጽ 6 ተራ ቁጥር 4 ላይ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በበጀት አደረጃጀት ሥርዓት መሠረት የተፈቀደላቸው በጀትና የወጣውን ወጪ በሚያሳይ መልኩ ተለይቶ በተሰጠ የበጀት መለያ መደብ ተጠቅመው የሂሳብ እንቅስቃሴያቸውን መመዝገብ እንዳለባቸው በተገለጸው መሰረት በኢንስቲትዩቱ ተግባራዊ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ ለሰራተኞች ከደመወዛቸው ጋር ተደምሮ በገንዘብ የሚሰጠው የሞባይል ስልክና CDMA ክፍያ በ6121 የሂሳብ መደብ ልዩ ልዩ ጥቅሞች መመዝገብ ሲገባው በድምሩ ብር 128,400.00 በሂሳብ መደብ 6258 (በቴሌ የስልክ ክፍያ) የሂሳብ መደብ አላግባብ ተመዝግቦ ተገኝቷል።

2. ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

የፌዴራል መንግስት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 ክፍል ሶስት አንቀጽ 12 ተራ ቁጥር አንድ ላይ ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ለበጀት አመቱ የተፈቀደለትን የመደበኛ በጀት አጠቃቀም በሚገባ መቆጣጠር እንዳለበት ይገልጻል። ይሁንና መ/ቤቱ የተደለደለለትን በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋሉን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ2011 በጀት ዓመት ለኢንስቲትዩቱ ከተፈቀደው በጀት ውስጥ በፕሮግራም በጀት ከ10% (በመቶ) በላይ ያልተሰራበት በጀት ብር 60,269,056.60 (57.1%) መኖሩ ታውቋል።



3. የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ንብረት አያያዝና አስተዳደር በፌዴራል መንግሥት የንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003፤ የፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 58(1-3) እና በመንግስት ቋሚ ንብረት አስተዳደር ማንዋል /ነፋም መሰረት የሚከናወን መሆኑን ለማረጋገጥ ናሙና በመውሰድ ኦዲት ሲደረግ በናሙና ለታዩት ንብረቶች ቢን ካርድና ስቶክ ካርድ ያልተዘጋጀ በመሆኑ እና ከወጪ ቀሪው ትክክል ለመሆኑ ከቆጠራ ጋር እየተመሳከረ የማይረጋገጥ መሆኑ ታውቋል፡፡

